

የአማራ ክልል ባለሥጣናት ሆይ ወዴት አላችሁ? (የአራት ኪሎው ዘንድ አማራን ውጦ አይጠግብም!)

አምባቸው ደጃኔ (ከወልዲያ)

አራት ኪሎ የተገሸረው ዘንድ እምብርት የለውም፤ በመሆኑም መቼም ቢሆን አይጠግብም። ቀለቡም የሰው ሥጋና ደም ነው። ካለደም ግብር ዘንድው እስትንፋስ የለውም። ዘንድ በተፈጥሮው ርህራሄና ምሕረት አያውቅም። ይህ ወጣት ዘንድ ትናንሽና ጎረምሳ ዘንድዎችንና እጅግ መርዛማ ኮብራዎችን በተለይ አሮምያ በሚባለው አካባቢ አሠማርቶ ኢትዮጵያን የማጥፋት ተልእኮውን በተሳካ ሁኔታ እያከናወነ ነው። ዘንድው የዓዛ ዕንባ በማፍሰስ የተዋጣለት ነው – “ሩህሩህ ነው፤ ኢትዮጵያን ይወዳል፤ ...” እየተባለ በተከፋይ አክቲቪስቶችና አሽቃባጮቹ ይደሰኩርለታል – ውስጡን ለቆስ። ዓዛ የዕንባ ዕጢው በማላመጫው አካባቢ በመሆኑ ባላመጠና በበላ ቁጥር ዕንባው ሳይወድ በግዱ ዱብ ዱብ ይላል፤ በዚያም ምክንያት ነው የዓዛ ዕንባ የሚባለው – ለሚበላቸው እንስሳት ያዘነ እንደሚመስል በመጠቆም ግን የሀሰት አዘኔታ መሆኑን ለማሳየት ይመስላል የብሂሉ ሞራላዊ መልእክት። ዓለም አቀፉ የጨለማው ገዢ ኃይል በመረጃ፣ በሞራልና በቁሣ ቁስ እንዲሁም በገንዘብ የሚደግፈው ይህ ዘንድ በእስካሁኑ ሁኔታ ምንም ነገር ሳያደነቃቅፈው ሀገራችንን እንጦርጦስ የማውረዱን ግዳጅ ለተጨማሪ የኖቤል ሽልማት በሚያበቃውና ላኪዎቹን በሚያስደስት መልክ እየተወጣ ነው።

በመጀመሪያ አሮጌውን ጌኛ ሕወሐትን ከጨዋታ ሜዳ አወጣና መቀሌ ወተፈ። ቀጥሎ ብአዴንን እርስ በርስ አራተና ለዘንድው አሮሙማዊ ዓላማ እንቅፋት ይሆናሉ ብሎ ያስባቸውን አምባቸውንና አሳምነውን የመሰሉ ለሀገር ተቆርቋሪ አማሮች በልዩ ሥልት በማጨድ ከጨዋታው ሜዳ አገለለ – የሚገርም ልጅ ማለቴ ዘንድ ነው! ቀጠለና ብልጣ-ብልጡ ሕወሐት ያጣውን ሥልጣንና የሀብት ውቅያኖስ በተሳሳተ ሒሳባዊ ቀመር ተመርቶ ለመቆጣጠር በጀመረው የጅል ሥራ ምክንያት በዘንድው ወጥመድ ገባና አያ ዘንድ ወያኔን ቀርጥፎ በመስልቀጥ ጉድ ሠራት – ለነገሩ ወያኔን ማን እንደቀጠቀጣትና ትዕዛዙም ከየት እንደሆነ የምናውቅ እናውቃለንና ወደዚያ አሁን አንገባም። ራሱን መጠበቅ የማይችለውና በዘር የተከፋፈለው መከላከያ ነው ካላችሁም መብታችሁ ነው። ጊዜው ሲደርስ ታሪክ ራሱ ይመስክራል። ብቻ ወያኔም ጦሷ ለምስኪኑ ትግራዎይ እስኪተርፍ ድረስ አሣሯን በላችና በቆፈረችው ጉድጓድ ሰተት ብላ ገባች።

ዘንድው አንድ ዕረፍት አገኘ። ግን ጥሩ ዕረፍት ለማግኘት ቀደም ሲል በጅምር የተወውን የአማራ ጉዳይ ዕልባት መስጠት ነበረበት ወይም አለበት። ስለዚህም ንጹሐን ገበሬ አማራ በመተኮልና በወለጋ፣ በሐረርና በደቡብ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በጋምቤላ በግልጽና በሥውር በአነግ ሸኔና በተራ የመንደር ውስጥ ሽፍቶች ከማስጨፍጨፍ በተጓዳኝ የአማራን ክልል ደንገጠሮች እርስ በርስ እያናቀረ ክልሉን የአሮሙማ አሸከር ማድረግ ነበረበት፤ እንደሚሰማው ከሆነ የክልሉ ባለሥልጣናት ዐይጥና ድመት ሆነው ብዙዎቹ ለአማራው ሳይሆን ለአዲሶቹ ጌቶቻቸው አድረዋል። ይህ አደገኛና አሳሳቢ ምንም ነገር ነው። አማራ በወያኔ የተደቆሰው አንሶት ሊያውም የራሴ በሚላቸው ልጆቹ ለሁለተኛ ጊዜ ለከፋ የዕልቂት ድግስ መዳረግ ይቅርታና ምሕረት የሌለው ወንጀልና ኃጢአት ነው። ጎማው ከተነፈሰው የትግራይ ወያኔ ቀጥሎ ለዘንድው አጭዋ አምባባንን ሥልጣን ተቀናቃኙ አማራው እንደሆነ

የተጠራጠረው ዘንድው የአማራን ክልል ዕረፍት ካልነሳና የራሱን ሰዎች በክልሉ አስተዳደር ካልመደበ እንቅልፍ የለውምና ያንን በማድረግ ሂደት ላይ ተጠምዶ ይገኛል። እመኑኝ! ትክክለኛ ቀኑንና ሰዓቱን ማወቅ ባንችልም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዘንድው አናቱ ይመታል፤ ይሞትማል። እስከዚያው ድረስ ግን ብዙ ዕልቂት አለ። ይህ ዘንድና አፎምያን ሊውጥ የነበረው እሳት የሚተፋው ደራገን አንድ ናቸው – ሁለቱም ካለ የሰው ደም ግብር ሕይወት የላቸውም። የአራት ኪሎው ዘንድ የደም ግብር ሲቀርብለት ደስታና ፈንጠዝያው እጅግ ልዩ ነው። በማስመሰልና በሀሰት ንግግር ደግሞ በዓለም (in the entire Universe!) አንደኛ ነው። እኔ ይህን አውቃለሁ። የ“ሰባበርናቸው”ንና የ“ቁማሩን በልተናል” ፖለቲካ የማይረዳ ዜጋ የለዩለት ደንቆሮ ነው።

ጥቂት ጥያቄዎችን እንጠይቅ። አሁን የአማራ ክልል መስተዳድር የት ነው? ምንስ እየሠራ ነው? አማራን እያስተዳደረ ያለው ማን ነው? ባለሥልጣቱ መሀል ምን ዓይነት አንደርብ ገባና ያምሳቸው ያዘ? ዐርባና ሃምሳ ሚሊዮን አማራ በጥቂት የአሮሙማ አክራሪ ኃይሎች መዳፍ ሥር የገባው በምን መተት ነው? ክልሉ የሚታወቅበት ፍጹም የማያንቀሳቅስ የተወሰነበት ቢሮክራሲ አሁን በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አገኘሁ ተሻገር የተባለው የመለስ አምላኪ አሁን የት ነው? ሌሎቹ የክልሉ ባለሥልጣናትስ ምን ዓይነት አፍዝ አደንግዝ ተዘርባቸው ነው የትሮይ ፈረስ ሆነው የቀሩት? እውነት ብል(ጽ)ግና የሚባለው አዲሱ ፕሮቴስታንታዊ ኢሕአዲግ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአማራ የሚጠቅም ሆኖ አግኝተውት ይሆን ህዝብን በግዳጅ ለድጋፍ ሰልፍ የሚያስወጡት? ለመሆኑ የያዙት መንገድ ጤናማ ነው ብለው ያስባሉ? “ሆድ እንዳሳዩት ነው” ይባላልና በአፋጣኝ ከሆድ አምላኪነት ወጥተው ወደ ሕዝባቸው ይመለሱ – “ሕዝባችን ነው” ካሉ። ያኔ ነው ኢትዮጵያም ከንፍር ቁስሏ የምትድነው። ኃጢአትና ወንጀልም በንስሃና በጽድቅ ሥራ ይደመሰሳልና ባለፈ ዕኩይ ሥራቸው እያፈሩ በካፈርኩ አይመልሰኝ ኢትዮጵያን ከሚያጠፉ ወገኖች ጋር ከሚተባበሩ አሁንም ከረፈደም ቢሆን ተጸጽተው ይመለሱ። ሕዝቡም ይቅር ባይ ነው።

አዎ፤ ብዙ ነገር እንሰማለን፤ እናያለንም። የአማራ ባለሥልጣናት ነገ ጊዜ ካለፈ በኋላ እንደጸላጦስ እጃችሁን ብትታጠቡ ከታሪካዊ ፍርድ አታመልጡም። የዛሬ የሞላ ቀፈት ለነገ ስንቅ አይሆንም። ዛሬ የተጎሰረ ሆድ የነገን የኅሊና እርቃን አይሸፍንም። ከመነሻው እስከመጨረሻው የሆነውንና እየሆነ ያለውን ወደፊት የሚሆነውም ጭምር ፈጣሪ በምናብ እያሳየን የለፈለፍንና አነስተኛም ቢሆን መስዋዕትነትን የከፈልን ብዙ አለን። ጩኸው ተብለን ከጩኸነው አንድም የቀረ የለም – የቀረው የቀረው ብቻ ነው – ያንንም እናንተም ታውቁታላችሁ። የዘንድው ራስ ሊቀጠቀጥ ኢትዮጵያም አፈር ልሳ ከሙታን መንደር ልትነሳ ቀኑ ቀርቧል። እስከዚያው የሚገደል ይገደላል፤ የሚራብ ይራባል፤ የሚታሰርና የሚሰቃይም ይታሰራል፤ ይሰቃያልም። በጨለማ ያልታጀበ ንጋት ታይቶ አያውቅምና መቻል ነው።